

ከዕንቦጭ የበለጠ የበሬ ወለደ መንፈስ የጎዳት ከተማ!!!

ከሂሩት ሚካኤል /ባህርዳር/ 11-03-17

ባህርዳር ከተማ የተፈጥሮ አቀማመጥ ደስታን የሚሰጥ ነው። ለኑሮ ተስማሚና ሳቢም ነች። ሆኖም የብሄራዊ ክልሉ ርዕሰ ከተማ የመሆኗን ያህል መንገዝ ያለባትን ዕርቀት እየተገዘች አይደለም የሚለው ብዙዎቻችንን ያስማማናል። በመሰረተ -ልማት ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን እያገኘች አይደለም። በዚህም ምክንያት ከነዋሪዎቻችን ሆነ ከእንግዳ ደራሾቿ ልታገኝ የሚገባትን ጥቅም ሙሉ በሙሉ መጠቀም አልቻለችም።

የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ባለሀብቶችና ስራ ፈጣሪዎች ሀብትና ዕውቀታቸውን ለዚህችው ውብ ከተማ ላይ አፍሰው ፈሳቸውንም ሆነ ከተማይቱን እንዲደግፉ ብዙ ስራ ይጠይቃል። በተለይ በ2008 ዓ/ም ማጠናቀቂያ እና በ2009 ዓ/ም የተፈጠረው አለመረጋጋትና ሁከት በዚህች ውብ ከተማ ጥላሸቱን አጥልቶባት አልፏል።

በግል ባለሀብቱ የተጀመረውን የኢንቨስትመንት ሙቀት ውሀ ቸልሶበት አልፏል። የወሬና የአሉባልታ መናፍስት ከተማዋን ሲጋልቧት መክረማቸው ለነዋሪው የተሰወረ አይደለም። ሀብረተሰቡ ከደጋግ ወሬዎችና ሰናይ ዜናዎች ይልቅ በአስደንጋጭ አሉባልታዎችና ሽብር ሲታመስ ቆይቷል።

ሌላው ቀርቶ በጣና ህይቅ ላይ የተከሰተው እንቦጭ አረምን ድንገተኛ ክስተት አስመስሎ በማስወሬት የከተማውን ህዝብ አልፎ የአገሪቱን ህዝብ እረፍት እስከማሳጣት የደረሰበት ሁኔታ ሲታወስ አጀመብ ያሰኛል። የዕምቦጭ አረሙ በህይቁ ላይ መከሰት የጀመረው ከ5 ዓመት በፊት ሆኖ እያለ በሌሎች ሰሞኑን የበተነውና አገር ሊጠፋ በማስመሰል የተደረገው ሽብርና ሁከት ምንው ፀረ-ሽብር አዋጁ እዚህ ላይ አልሰራም ያሰኛል። በዕርግጥ እንቦጭና ውሀ ተነጣጥለው የማይታዩ ቢሆንም ከጌጥ አልፎ ህይቁን እንዳይፈታተነው ለከተማዋም የመርዶ ዜና ሳይሆን እንዴት መከላከል ይቻል ነበር ብሎ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው ።

ነገር ግን ዕርኩስ መንፈሱ መጀመሪያም የተንቀሳቀሰው ከተማዋንና ነዋሪዎቿን ለመፈታተን ስለነበር ዕቅዱን አሳክቷል። በመሆኑም ሀብረተሰባችን አሁንም ለዚህ የእርኩስ መንፈስ ጀሮውን ሳይሰጥ የባህር ዳርን ልማት ለማሳለጥ የጀመረውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ ይቀጥል ማለት እወዳለሁ ።

ሀብረተሰባችን ለቀፋፌ ወሬዎችና አስደንጋጭ መርዶዎች ዋና ማሰራጫ ሆነው እያገለገሉ ላሉት የማህበራዊ ድረ-ገጾች (ማህበራዊ ሚዲያ አትጠቀሙ ሳይሆን) መረጃዎች ምን ያህል ለህይወታችን ጠቃሚ ናቸው የሚለውን ጉዳይ ማየትና ጥቅምና ጉዳቱን ማመዛዘን ጠቃሚ ነው ማለት እፈልጋለሁ ።

በተለይ ውጭ ሀገር ሆነው ለቤተሰቦቻቸው የረባ ነገር መላክ የተሳናቸው ቼፈ-ረሴ እያሉ አሉባልታ እየለቀቁልን መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ግለሰቦች በሀገር ቤት የተረጋጋ ነገር እንዲኖር አይፈልጉም ። ጥለውት የከበለሉት ወንድምን እህት ከነሱ በተሻለ መንገድ ሲለወጥ አይናቸው እያየ ነው ። ነገር ግን ይህ ደስታ አልፈጠረላቸውም። በመሆኑም ሀገሬው ልማቱን አቋርጦ በፍርሃት እንዲዋጥና በሽብር እንዲናጥ ብሎም ከሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች እና የውጭ ሀገር ጎብኝዎች ወደ ባህር ዳር እንዳይመጡ ተግተው ሲሰሩ ታዘበናል። በእርግጥ ሀገር ውስጥም እንዲሁ የእነሱን ወሬ ተቀብለው የሚለቁና የሚያባዙ አልታሉም ።

በመሰረቱ ባህርዳር ከተማ አሁንም ውበቷ ብዙ ነው፤ ምቹነቷም የማያጠራጥር ነው። እናም ይህ ውበቷና ምቹነቷ ከተረጋጋ ሁኔታ ጋር ጎልቶ እንዲወጣ ጠንካራ ስራ መሰራት ይኖርበታል። በየጊዜው መረጋጋትና ሰላም እንዳለ

በተግባር ማረጋገጥ ይገባል። በሌላ ወገን የሚነዙ ወሬዎች ሁሉም ባዶ ናቸው ባይባልም ብዙዎች መረጃዎች ግን ሐሰተኛ እንደሆኑ ማሳወቅና በራስ የመተማመን መንፈስ እንዲያድግ ማድረግም ያስፈልጋል።

ይህ ሲሆን ዘርፈ ብዙ ስራና ተከታታይነት ያለው ተግባር ለማከናወን በራሱ መንገድ ጥሬውን ከብስሉ የሚመርጥ ኃይል እንዲኖር ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ግን ሁላችንም የየበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንደ ክልል ከተማነቷ ደግሞ ልዩ ትኩረት ይሻታል። ሌሎችም ትንሹን ነገር በጣሙን አወፍረው የበሬ ወለደ አይነት ወሬ ተቀብለው እየተረባረቡ ያሉት ባህርዳር ከተማ ላይ ስለመሆኑ መታዘብ ከጀመርኩ ሰነባብቻለሁ እና ይህንኑ ደጋግሜ የማሳሳው ።

አንድ ምሳሌ ላንሳ..... የባህርዳር ከተማ ሁለገብ ስታድዮም ምን ደረጃና ሁኔታ ላይ እንዳለ ለማንም የተደበቀ አይደለም ። በርካታ ውድድሮች ሲካሄዱበት እንደነበር ግን አይዘነጋም። ይሁንና አሁን በሀገራችን የሚካሄዱ ትልልቅ ውድድሮች ሌላ አካባቢ አዘንብለው እየተከናወኑ ነው። ሁኔታው ለምን ሆነ የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል። የተረጋጋ ሁኔታ እንደሌለ ስለታሰበና በዚህም ምክንያት ጨዋታዎች ወደ ሌላ ቦታ እንዲከናወኑ መደረጉ አገር ያወቀው ጠሀይ የሞቀው ጉዳይ ሆኗል። እናም ከተማዋና ህዝቧ ያገኙ የነበረውን ገቢ በዚህም በዛም በሚነሱ አሉባልታዎች እያጡ፣ መዝናኛና ማበረታቻ የሚሆናቸውን ጉልበትም እየተነጠቁ ስለመሆኑ ሊሰመርበት ይገባል።

በተደጋጋሚ እንደሚባለው ወደ ውስጥ ማየቱ ተገቢ ነውና ወደ ባህርዳር አትሂዳ አትድረሱ ባዮች መቼም ቢሆን የሚሉትን ያቆማሉ ተብለው የሚታሰቡ ስላልሆነ ይህንን ሁኔታና እንቅስቃሴያቸውን በምንና በእንዴት አይነት መንገድ መመከት እንዲሁም ተከታታይነት ባለው መንገድ ከህብረተሰቡ ጋር በመነጋገርና ህብረተሰቡም እንዲያውቅ በመስራት የከተማን ገጽታ መገንባት ልዩ ትኩረት ተኛሮት በንቃት መስራት አለበት ባይ ነኝ እንደ ነዋሪ ስለሚያገባኝ። በዚህ አጋጣሚ አንድ ጠቁሜ የማልፈው ጉዳይ የአማራ ቴሌቪዥን የባሕር ዳር ከተማን በሚዳሰሰው ኘሮግራም የከተማዋን እና የኖሪዋን ሁለንተናዊ ሁኔታ እየዳሰሰ ትክክለኛ የሆነው ገጽታ እንዲያዝ በትኩረት መስራት አለበት።

በመሰረቱ ምክንያታዊ መሆንና ማመዛዘንም መለመድ አለበት። በግርድፋ ማን ምን አለ ? ለምን? መቼ? ትክክል ነው ወይ? የሚሉትን ለማረጋገጥ የሚባሉና የተባሉ ጉዳዮችን እያነሱ ከምንጫቸው መመርመር ያስፈልጋል። ካለበለዚያ የሚፈጠሩ ሁኔታዎች በሙሉ ወደ ነዋሪዎቹ መወርወራቸው አይቀርም። ይህ ደግሞ ነዋሪዎቹን እንጅ ሌላውን ብዙም አይጎዳም። በተለይ ያልተጨበጠ የወሬ ሰጭ ለሆኑት አካላት ትርፍ ያስገኛላቸው ካልሆነ በቀር ለነዋሪው የሚያመጣው ትክክልና ጥርጣሬን ነው ። ሰርቶ ማግኘትን ሳይሆን አንጋጦ መመልከትን ነው የሚያስከትለው ። ያስከተለውም ይህንኑ ነው።

በመሆኑም ባህርዳር እንደየሰበት ማዕከል መወሰድ ካለባት ለእድገት የሚበጃትን፣ ለሰላሚ የሚያመቸውን ሁሉ በየዕለቱ ማድረግ ነው። ውብቷና ድምቀቷም በኗሪዎቿ የሚወሰን እንጅ በአሉባልተኞች ስለማይወሰን ይህም በእጃችን ስላለ ለከተማዋ ሁለንተናዊ ሰላምና ዕድገት በጋራ መስራት፣ በጋራ መመከከር የጋራ መፍትሄም እያስቀመጡ 2010 ዓ/ምን መጋፈጥ ይገባል። ያለነዋሪዎች ትጋትና ትብብር ባህርዳር አትታሰብም እና ነው።

ቸር እንሰንብት